

የሶሴፑ አሊ ሁሴን የማያቆም የሰበዓዊ መብት ትግል

ጀንበሬ
ኦክቶበር 2016

በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ግፍ፣ ጭቆና፣ ባጠቃላይ ስለሰበዓዊ መብት ጥሰትና ዋልጌነት አጋጣሚው በፈቀደው ቦታና ሰዓት ሁሉ ሳይታከት ለዘመናት እየተሟላቱ፣ እያጋለጡና ድምጽ አልባ ለሆኑት የሕሊና እስረኞች ሙሉ ድምጽ በመሆን ላይ ያሉት የኢትዮጵያ ፓለቲካ እስረኞች ኮሚቴ ማለትም የሶሴፕ ፕሬዚደንት አቶ አሊ ሁሴ ዛሬም ድንቅ ስራ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ሶሴፕ ድንበር፣ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ፓለቲካ ተጽዕኖ ሳይበግረው የሰበዓዊ መብት መግትናውን በየትም ቦታ ለተጨቆነ ሰው ሁሉ መብት መከበር ይታገላል። ለዚህም ነው “በየትኛውም ቦታ የሚሰራ ኢሰብዓዊ ድርጊት በሌላውም አካባቢ ቢሆን ኢሰብዓዊ ድርጊት ከመሆን አያመልጥም”። - ማለትም በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ኢሰብዓዊ ድርጊት ብቻ በመኮነን በሌላ አገር ለምሳሌ በኤርትራ ውስጥ የሚካሄደውን ግፍ እንዳላዩ ማለፍ ትክክል አይደለም።

በነገራችን ላይ በየወሩ ከምድረ ኤርትራ ከ4 እስከ 5 ሺህ ወጣቶች ግፍን በመሸሸ እየተሰደዱ ይገኛሉ። ከፋሺስቱ መንግስታቸው ተርፈው ገሚሱ የበርሃ ቀለብ ሆኗል። በረሃውን ለመዘለቅ የቻሉት በውቅያኖስ ሰጥመው አልቀዋል። ዛሬ ከወያኔ ነጻ ሌያወጣን የሚሰብከን አንድ ቡድን ሻቢያን ዲሞክራሲያዊ መንግስት ነው ሲለን መሪውን ኢሳያስን ደግሞ ከፈጣሪ ቀጥሎ ቸርና መሃሪ መሪ አድርጎ ይቀጥላል። ሻቢያ፣ ኢሳያስም፣ ወያኔም ባንድ የአምባገነን ጥላ ስር ያሉ ፋሺስቶች ናቸው። የኢትዮጵያን ግፍ ስናወግዝ የሻቢያውን መማር የለብንም። የሶሴፕም ትግል መስፈርቱ ይህ ነው።

የሶሴፕ ፕሬዚደንት የሆኑት ስመጥሩ አቶ አሊ ሁሴን ሰብዕዊ መብትን አስመልክተው የሚያካሄዱት ከፍተኛ አስተዋጾ ከፍተኛ ምስጋና የሚያጎናጽፍላቸው ቢሆንም አቶ አሊ ግን ምንም የተለየ ስራ አልሰራሁም በማለት በየቀኑ ድምጻቸው ለታፈነ የሕሊና እስረኞች ሳይታከቱ ድምጽ ሆነው ማስተጋባቱን ይወዱታል። ሶሴፕ ካሰራረቱ ጅምር በኢትዮጵያና በሌላውም አካባቢ ስላለ የሕዝቦች መብት ጥሰት ያቅሙን ለማበርከር፣ በወያኔ መሰሪ ሴራ ተይዘው ደዘባቸው ለጠፋ የሕሊና - የፓለቲካ፣ የሃይማኖት፣ የጾታ .. ወዘተ እስረኞች ሳይታከት ለመሟገት፣ በተለያዩ የዓለም ዙሪያ ተሰደው ለሚሰቃዩ ኢትዮጵያውያን ፍትህ ለማስገኘት .. ይህ ነው የማይባል ከፍተኛ አስተዋጾ አድርጉአል። ውጤትም አስመዝግቧል።



ኢትዮጵያዊው ፈይሳ ላሊሳ

ይህ ወጣት ገና ከጠዋቱ በለስ የቀናውና ድህነት ሳያሳቅቀው ያለውን በመብላት ለዘመናት መኖር ይችላል። ከወገኔ ውጭ ሃብቱ አመድ ይሁን በማለት ታላቅ መስዋዕትነትን የሚጠይቀውን የሰላማዊ አመጸን በምልክት አሳያቸው። ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብም የፈይሳን ዓላም በመከተል ዛሬ ከጽንፍ አስከ አጽናፍ ከኢትዮጵያውያን ዘልቆ ደጋፊ የአለም ሕዝብ ድጋፍ በመያዝ ላይ ነው። የዊኒፔግ የኒቨርሲቱ ተማሪዎችን ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል።

የሶሴቸ ፕሬዘዳንት አቶ አሊ በማኒቶባ የዊኒፔግ ከተማ ሩሪ ሲሆኑ በዚህ ከተማ ኑዋሪው ሕዝብ ስለ ኢትዮጵያ ሊያውቅ የሚገባውን በማሳወቅ የድርሻቸውን አድርገዋል በማድረግም ላይ ሲሆኑ ወደፊት ይህ ተግባራቸውን የሚገታው ሃይል አለመኖሩንም ይታያል። አቶ አሊ ሁሴን በክርስትናና በእስልምና ተከታይ ኢትዮጵያውያን ዝንድ ልዩ አድናቆት ያላቸው የሰበዌ መብት ታጋይ ምስል ናቸው። ዊኒፔግ የበርካታ አባጂናል - የመጀመሪያዎቹ ባለሙብት ኗሪዎች - ቦታ ብትሆንም የተገላቢጦሹ ሆኖ ልክ እንደ አሜሪካኖቹ ቀይ ሕንዶች የተረሱ ዜጎች የሚታዩባት ናት። በርካታ ስደተኞችም ያሉባት ከተማ ናት። ሶሴፕ የተለያዩ የሰብዓዊ ድርጅቶችን በማሰባሰብ በዚች ከተማ ጠንካራ የሰብዓዊ መብት የጋራ ሕብረት እንዲመሰረት አድርገዋል።

ስለሰብዓዊ መብት ባጠቃላይ በተለይም ባሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ስላለው የሰብዓዊ ጥሰት ሶሴፕ በየትምህርት ቤቱ፣ በኮሌጆችና በዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታዊ መግለጫዎችን ለተማሪዎች ያቀርባል። በዚህ ወር አቶ አሊ በዩኒቨርሲቲ አፍ ዊኒፔግ በመገኘት ለተማሪዎች ስለኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ትምህርት በመስጠት ተማሪዎቹ ልክ እንደ ፈይሳ ላሊሳ እኛም ስለ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን መታሰራችንንና ፍትህ መፈለጋችንን ለመላው አለም ሕዝብ እናሳውቃለን በማለት መስክረዋል።



እኛም የዊኒፔግ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንደ ፈይሳ ላሊሳ ለኢትዮጵያ ወገኖችን እንቆማለን በማለት ድጋፍ ሰጥተዋል።

ሴፕፕ ፕሬዘዳንቱ አቶ አሊ ሁሴን ለሚያደርጉት ታላቅ ስራ ማበረታቻ ይሆን ዘንድ ግሎባል ኮሌጅ የተባለው የተለያዩ ጥምር



ድርጅቶችን ማለትም የሮታሪ፣ የወርልድ ፒስ ፓርትነር፣ የካናዳያን ሙዚየምና የዊኒፔግ ፋውንዴሽን ልዩ ሽልማት አበርክቶላቸዋል። አቶ አሊ ሁሴን

በስማቸው ሽልማት ወይም መግሳ ሲደረግላቸው ምስጋና ማቅረባቸው ተገቢ ቢሆንም ለሳቸው ግን መመስገና ያለበትና መሸለም ያለበት ሶሴፕ ነው የሚል ጽኑ እምነት አላቸው። ይህን ዓይነት ክቡር የሆነ እምነት የታደሉት የዚያ ትውልድ እንቁ በመሆናቸው ስለመሆኑ አጠያያቂ አይሆንም።

ይህ ታላቅ አለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ሙዚየም የሚገኘው በዊኒፔግ ከተማ ሲሆን ተመርቆ ለሕዝብ ክፍት የሆነው ሴፕቴምበር 2014 ነው። ሙዚየሙ ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጭ ፈጅቷል። በዚህ ሙዚየም ውስጥ የሆሎኮስት ፍጅት፣ የአፓርታይድ ግፍና የማንዴላ ትግል . . . ወዘተ ለሕዝብ በሚታዩበት ቦታ ሶሴፕም ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ የቀይ ሽብርን እልቂት የሚያሳይበት ቦታ በማግኘት ይህን አስከፊ ታሪክ ያልሰማ እንዲሰማ፣ ያላየ እንዲያይ በማድረግ በተለይም ይህ አይነት ግፍ በምንም መንገድ በየትም አገር በማንም ሰው ላይ መደገም የለበትም የሚል ትምህርት ለወጣቱ ትወልድ በማስጨበጥ ላይ ነው።



ስለ ሰብዓዊ መብት የሚታገል ሁሉ ለዘላለም ይኑር!